

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር በባህርዳር ከተማ ለሁለት ቀናት ያክል ያደረገውን ጉባኤ ተከትሎ የተሰጠ የአቋም መግለጫ!!

February 3, 2019

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ከባለፉት 18 ዓመታት በላይ ጀምሮ አምባገነኑና አፋኙን ቡድን ህወሃትን በነፍጥ ሲታገል መቆየቱ ይታወቃል። በዚህ እልህ አስጨራሽና ፈታኝ የትግል ሂደት “ውርሳችን አርበኝነት ትርፋችን ታሪካዊነት ነው!!” እያሉ፤ ለህይወታቸው ፈጽሞ የማይሳሱ ድንቅና ብርቅዬ፣ አያሌ አርበኞቻችን ለቃላቸው ታምነው በጀግንነት ጥለው፣ እንዲወድቁ ሆነዋል። በጀግንነት የወደቁት አርበኞቻችን ራሳቸውን እንደ ሻማ አቅልጠው ያለፉት በአገራችን ፍትህ፣ እኩልነት፣ ነጻነት፣ የህዝብ የስልጣን ባለቤትነት መብት እውን እንዲሆን እንጂ በመቃብራቸው ላይ ስልጣኑን ለመገንባት ለቋመጠና ለባለ ስውር የስልጣን ተስፈኛ ቡድን አልነበረም።

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ባሳለፉቸው ፈታኝ የትግል አመታት በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ አድርጏል። ይህን ሃቅ እንኳን ወዳጅ ነውና ጠላትም በተደጋጋሚ መስክሮታል። ኢ.ህ.አ.ግ የኢትዮጵያ ህዝብ እምቢ ለነጻነቴ ብሎ እንዲነሳ፣ አምባ ገንንነት አምርሮ እንዲዋጋ አድርጓል። በመሆኑም በአገራችን ዛሬ ለመጣው የለውጥ አየር፣ የንብረት፣ የአካል፣ የህይወት መስዋእትነት ከፋሏል። በደምና በአጥንቱ ጉልህ ታሪክ ጽፏል። ኢ.ህ.አ.ግ ነብሰ-በላውንና አሸባሩውን የህወሃት ቡድን ለዘመናት ነፍጥ አንግቦ በመገዝዝዙ ምክንያት ዛሬ መቀሌ ላይ ቁራጩ ተጭኖ ሂዶ እንዲወድቅ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አበርክቷል።

ይሁንና በ 2007 ዓ.ም የኢ.ህ.አ.ግ. አመራር በደንብ ሳይመካከርበት፣ ሰራዊቱ ሳይወያይበት ከግንቦት ሰባት ጋር በተደረገው ውህደት መሰል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር እንደ ድርጅት ኪሳራ እንዲያጋጥመው አስችሏል። በዓላማና በምክንያት ህይወቱን ለመስጠት የማይሳሳው የኢህአግ ሰራዊት ከግንቦት 7 ጋር በተደረገው ስም-ውህደት ምክንያት ብቻ፣ ለፖለቲካ ነጋዴዎች የስልጣን ትርፍ ማጋበሻ አልሆነም በማለት፣ ከፍተኛ ቁጥር ያለው አርበኛ ትግሉን ጥሎ እንዲሸሽ ሆኗል።

“ትግላችን የአርበኝነት እንጂ የስልጣን አይደለም።” ያሉት የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር አመራሮችና የሰራዊት አባላት ደግሞ፣ በባለ ስውር እጆቹ፣ በሴረኞቹ የግንቦት 7 አመራሮች ግፍና በደል ተፈጽሞባቸዋል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ንብረቶች በግንቦት 7 አመራሮች እንዲዘረፉ ሆነዋል። የፖለቲካ ቁማርተኞቹ አርበኛውን አርቀው ለመቅበር ጥረዋል። እር እንዲያውም ከእነ ነብሱ ቀበርነው ብለው ጮሌ እረግጠዋል። ግን አርበኛው ላይ በግንቦት 7 መሪዎች ከፍተኛ በደል ቢፈጸም መብትም እንኳን፣ ከእነ ነብሱ ሊቀበር ነውና የሞራል ጭረትም እንዳልደረሰበት ይህን ደማቅና የተሳካ ጉባኤ በማድረግ ይኼው ለወዳጅም፣ ለጠላትም አሳይቷል።

ይልቁንስ የፖለቲካ ሽቃጮቹ አርበኛውን ለመቅበር አርቀው በቆፈሩት ጉድጓድ፣አርበኛውን ለመጥለፍ የዘረጉት የተንኮል ድር እራሳቸውን ጠልፎ ጥሏቸው በቆፈሩት ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ጨምሯቸዋል።ዛሬ በየቦታው ለመንቀሳቀስ እግራቸው አጥሯል።አከርካሪያቸውም ተሰብሯል።አንጓቸው ደቋል።ነገር ግን ምላስ አይሰበርምና አሁንም ህዝባችን የሚያምታቱበት ቅቤ ምላሳቸው አብሯቸው አለ።በምላሳቸው ጤፍ መቁላት የለመዱት እነኝህ የፖለቲካ ነጋዴዎች በተቀመጡበት እየተልሞሰሞሱ ቢሆን በስማችን መነገዳቸውን አላቆሙም። ምንም እንኳን ንግዱ እንደ በፊቱ ተሟሙቆ ትርፉ ባይዘቅም።ምንም እንኳን በዚህ የፖለቲካ ሽባካታቸው ወደ ስልጣኑ ማማ የሚያወጣውን መሰላል ጨብጠው ከከፍታው ቦታ ላይ ይደርሳሉ የሚል እምነት ባይኖረንም።ግን ከዛሬ ጀምሮ ፣ኑሮአችን ባጣነበት፣በየዱር ገዱሉ በተንኮራተትነበት፣ በታስርነበት፣ በቆሰልነበት በሞትነበት በአጠቃላይ ሁልቆ መሳፍርት ዋጋ በከፊልነበት የአርበኝነት ትግል መነገድ ባይሳካላቸውም፣ መሸቀጣቸውን ግን እንዲያቆሙ በጽኑ እናሳስባቸዋለን።እራሳችሁን ቻሉም እንላቸዋለን።

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ኤርትራን ደጀን አድርጎ ለዘመናት በየዱር ገደሉ ሲያደርገው የነበረውን የመሳሪያ ትግል አቁሞ ይሄው ጉባኤውን በጣናዋ ፈርጥ በውቢቷ ባህርዳር ማድረግ ችሏል።ይህም የሆነው አንድም በጀግኖች አርበኞቻችን ደምና አጥንት፣ሁለትም በህዝባችን መራር ትግል፣ሶስተም ከእራሱ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ በተፈጠሩ የለውጥ ሃይሎች ነው።ይህ ለውጥ ከዳር እንዲደርስና የህዝባችንን ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጥ፣ህልውናውን እንዲያስጠብቅ ድርጅታን ዛሬም እንደ ትላንቱ ማንኛውንም መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ ነው።

ኢ.ህ.አ.ግ በባህርዳር ከተማ ለሁለት ቀናት ባደረገው ጉባኤ፣ጉባኤተኛው የሃገሪቱን ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታና ፓለቲካዊ አሰላለፍ ዙሪያ ሰፊ ውይይት አድርጓል።ገምግሟል።በውይይቱም የአማራ ህዝብ በአማራነቱ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ባለመደራጀቱ ምክንያት ባሳለፍናቸው 27 የአገዛዝ አመታት ከሌላው ኢትዮጵያዊ በባስ መልኩ ከፍተኛ ግፍና በደል እንዲፈጸምበት አንዱ ምክንያት መሆኑን የጉባኤው ተሳታፊ አርበኞች ስምምነት ላይ ደርሰዋል።

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ከጥር 25-26/2011 ዓ.ም በባህርዳር ከተማ ለሁለት ቀናት ያክል ባደረገው ጉባኤ 49 የምክርቤት አባላትን እና 9 የስራ አስፈጻሚ አባላትን መርጧል።በተጨማሪም አርበኛ ወርቁ በለጠን የድርጅቱ ሊቀመንበር አድርጎ መርጧል።በዚህ በስኬት በተጀመረው ጉባኤ ባለ ሰባት (7) ነጥብ የአቋም መግለጫዎችን በማውጣት ጉባኤው በድል ተጠናቋል።

1 ኛ) የኢ.ህ.አ.ግ አባል ከ 95% በላይ የአማራ ተወላጅ በመሆኑና ወቅቱ በፈጠረው ነባራዊ የፖለቲካ ሁኔታ ምክንያት፣ በቅድሚያ ለአማራ ህዝብ ህልውና፣ አማራው በወርዱና በመቁመቱ ልክ በመሰረታት ኢትዮጵያ አገሩ ላይ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር እኩል የጥቅም ተቋዳሽነት እንዲኖረው መታገል እንዳለበት ጉባኤተኛው በሙሉ ድምጽ ወስኗል።በተጨማሪም የአማራን ህዝብ ህልውና መታደግ ማለት ኢትዮጵያን ማዳን መሆኑን በጎባኤው የጋራ አቋም መያዝ ተችሏል።

2 ኛ) ለአማራ ህዝብ ጥቅምና ህልውና ከሚታገሉ አማራ አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ኢ.ህ.አ.ግ አብሮ ይታገላል።በአምባ ገነኑ ህወሃት የተዘረፉ የአማራ ርስቶችንና የአማራ ማንነቶችን ለማስመለስ በሚደረገው

ማንኛውንም አይነት ትግል አርበኞች ግንባር፣ ከተወለደበት ማህጸን ከአማራ ህዝብ ጎን ተሰልፎ ይታገላል!! ያታገላል። ዛሬም እንደትላንቱ መስዋዕትነት ይከፍላል።

3 ኛ) የአማራን ህዝብ ሰላም የሚያውኩ እና በአማራው ህዝብ ደም ለስልጣን ለመብቃት የሚቋምጡ እንዲሁም የአማራው ህዝብ መደራጀትና መጠናከር ሲያዩ አይናቸው የሚቀላባቸው እኩይ አካላት ከእኩይ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ አርበኞች ግንባር በዚህ አጋጣሚ በጥብቅ ማሳሰብ ይወዳል።

4 ኛ) ኢ.ህ.አ.ግ ከግንቦት 7 ጋር የነበረውን ያልተቀደሰ ጋብቻ በይፋ ሰማኒያውን ከቀደደ ስንብቶ እያለ፣ነገር ግን መንግስትም ሆነ ሚዲያዎች ከግንቦት 7 ጋር በግድም ቢሆን ተጣብቃችሁ ትኖራታላችሁ በሚመስል አይነት፣የእነ ዶ/ር ብርሃኑን ድርጅት "ግንቦት 7" ማለት ሲገባቸው "አርበኞች ግንቦት 7" እያሉ በመጥራትም ሆነ በመዘገብ፣በስል

ጣን ወልፍ ናውዞ ሳይሆን ለአገሩና ለህዝቡ ብቻ የአርበኝነት ትግል ያደረገውን አርበኛ እያሳዘኑትና ሆድ እያስባሱት ይገኛሉ።በመሆኑም ከዚህ በኋላ "ግንቦት 7" እንጂ "አርበኞች ግንቦት 7" ተብሎ ሚዲያው ዘገባ እንዳይሰራ፣መንግስትም "አርበኞች ግንቦት 7" ብሎ እንዳይጠራ በአጽንኦት እናሳስባለን።

5 ኛ) ሰራዊቱ ላቡን ጡብ አድርጎ የገዛቸውንና ለድርጅቱ ግልጋሎት ይሰጡ የነበሩትን ሰባት መኪናዎች እንዲሁም ሌሎች ንብረቶች ግንቦት 7 ዘረፋ በሚባል ሁኔታ ሸጧል።ገንዘቡንም ለፓርቲ መመስረቻ፣ለስልጣን ማሳለጫ አውሎታል።በመሆኑም የአርበኛውን የንብረት ግምት፣ድርጅቱ ግንቦት 7 በአስቸኳይ ለድርጅታችን እንዲያስረክብ እንጠይቃለን።በተጨማሪም ግንቦት 7 በድርጅታችን ስም የሰበሰበውን ገንዘብ መውደቂያ አጥቶ በችጋር ለሚቆራመደው ታጋይ እንዲያከፋፍል እንጠይቃለን።

6 ኛ) የለውጡ ፋና ወጊ የሆነውን አርበኛ በአስቸኳይ የመልሶ ማቋም እንዲደረግለት አርበኞች ግንባር አበክሮ ይሰራል።ይህ በወታደራዊ ስነ-ምግባር ደንብ የታነጸው ሰራዊት ለአማራ ህዝብ ሰላም መጠበቅ የብረት አጥር እንዲሆን እና የተጀመረው ለውጥ ከዳር እንዲደርስ፣ ከክልሉ መንግስት ጋር በመነጋገርና በመወያየት አርበኛው ትጥቅ እንዲታጠቅ ኢ.ህ.አ.ግ ይሰራል።

7 ኛ) በየዱር ገደሉ የወደቁትን የጀግኖች አርበኞቻችን አጽም፣ ተሰብስቦ በክብር እንዲያርፍ እና መታሰቢያ እንዲቆምላቸው ለቤተሰቦቻቸውም በጀግንነት መስዋዕትነት መክፈላቸውን በስነ- ስርአቱና በወጉ በማርዳት እንዲሁም የሚቻለውን ድጋፍ በማድረግ አብሮነቱንም በተግባር የሚያረጋግጥ ሲሆን ይህንና በዚህ ያልተጠቀሱትን ዝርዝር የአርበኛውን መብትና ጥቅም ለማስከበር አርበኞች ግንባር የተለመደውን መስዋዕትነት ይከፍላል።

ውርሳችን አርበኝነት ትርፋችን ታሪካዊነት ነው!!

ጥር 26/2011 ዓ.ም (ባህርዳር)



